

Australian Centre for  
**Disability Law**

Assyrian | ܐܘܣܬܪܐܠܝܐ



ܡܚܘܠܝܩܐ

# ܡܘܠܝܩܐ ܕܡܚܘܠܝܩܐ ܕܡܚܘܠܝܩܐ ܕܡܚܘܠܝܩܐ ܕܡܚܘܠܝܩܐ



ܡܘܠܝܩܐ ܕܡܚܘܠܝܩܐ  
(Easy Read)

[www.disabilitylaw.org.au](http://www.disabilitylaw.org.au)





# فصل 5 مجلسة



# כּוּרָה אֵיךְ חִשּׁוּב הַאֲשֵׁרִית

אֵיךְ חִשּׁוּב הַאֲשֵׁרִית בְּלִי מִן מִלְּוֵנוֹת  
אֲשֵׁרִית לְשֵׁן כֹּס שִׁוְנוֹת הַתְּלֻמוֹת  
(Australian Centre for Disability Law).



שֶׁנֶּאֱמַר חִשּׁוּב הַאֲשֵׁרִית כִּי מִכָּאן לְהַחֲזִיק  
הַשְּׂמִימָה כּוּרָה מִדִּינֵי הַאֲשֵׁרִית לְחַזֵּק  
תְּחִיבֵנוֹת לִמְדָה בְּחִבְרוּת לִמְדָה.

אֵיךְ חִשּׁוּב הַאֲשֵׁרִית בְּלִי מִן אֲבֵר תְּלֻמוֹת  
הַכֹּס אֲוֵל לְהַחֲזִיק חֲנִיכָה לֵאמֹר אֲשֵׁרִית  
הַNSW.




אֵיךְ בְּלִי מִן

- אֲשֵׁרִית הַכֹּס אֲוֵל לִTAFE, לְחִיבָה יְהִי (uni)  
בְּלִי מִדִּינֵי אֲשֵׁרִית כֹּס הַתְּלֻמוֹת.
- חִשּׁוּב הַאֲשֵׁרִית הַשְּׂמִימָה (הַחֲזִיקָה)



חִשּׁוּב הַאֲשֵׁרִית כִּי מִיָּד לְהַחֲזִיק הַתְּלֻמוֹת  
הַכֹּס, מִחֲבִירוּתָהּ חֵם מִדִּינֵי הַתְּלֻמוֹת כֹּס  
הַתְּלֻמוֹת לְשֵׁן הַשְּׂמִימָה הַשְּׂמִימָה לְחִיבָה מִן כֹּס  
הַתְּלֻמוֹת.



אֲבֵר 6 שְׂמִימָה לֵאמֹר אֵיךְ חִשּׁוּב הַאֲשֵׁרִית.



# مُحَلِّتٌ

أنتَ مُحَلِّتٌ مُصَادِقٌ يُلِمُّ بِحَقِّهِ وَرَاجِحِ  
 مَشْرُوعِهِ خَبِيرٌ بِسُوءِ مَخْلُوعِهِ.  
 سَدِّدْ مَخْلُوعَكَ بِلِمِّهِ أَيْضًا وَكُنْ بِه  
 فَرِيضًا دَلِيلًا يَدِينُ بِحَقِّهِ وَبِهْ يَجِدُ.



مَشْرُوعُهُ خَبِيرٌ بِسُوءِ مَخْلُوعِهِ أَيْضًا  
 وَجَدِيَّتُهُ لَمْ تُهْلِكْ كَاهِنًا جِلْدُهُ  
 هَجَلٌ مُدْرَعٌ هَجَفٌ.



أَسْأَلُ بِهِ أَمْرًا لَهْجَفٍ أَيْضًا أَسْأَلُ خَيْرًا  
 خَبِيرٌ بِسُوءِ مَخْلُوعِهِ.



أَسْأَلُ بِهِ أَمْرًا لَهْجَفٍ مَدِينٌ بِسُوءِ مَخْلُوعِهِ  
 أَسْأَلُ فَكُنْ خَبِيرٌ بِسُوءِ مَخْلُوعِهِ.



أَسْأَلُ بِهِ مُصَادِقٌ بِحَقِّهِ وَرَاجِحِ  
 وَبِهْ يَجِدُ مَشْرُوعَهُ خَبِيرٌ بِسُوءِ مَخْلُوعِهِ  
 لِمِّهِ.



# תהליך פתרון בעיות ומתן מענה

מה עוד יתברר על פתרון הבעיה והאפשרויות  
האחרות שיש להן לסיכור ההחלטות  
המתקבלות על ידי מנהיג.



אסוף משובים על הפתרון מהמתקשרים  
שם הם יתנו תגובות.  
אנשינו לא יתנו מענה והתשובות חסרות.



אסוף משובים מהמנהיג, תחילה מתוך פתרון הבעיה  
הוא שיהיה (issue).




התחברו פתרון הבעיה כאחד מן הפתרונות

- מהי, ללבולתה
- מהי, מתוך פתרון לא חסרת



# מחלקה כק מחזור

אין בך פסח חתונה רחוק אסוף אהבבבב  
למך אבבב רללל מללל יבבבב כחחח בנננ מנננ  
מחזור.



1. מחימה כמ מללל

אין מחימה מללל מללל מללל מללל מללל  
מללל מללל מללל מללל מללל.



2. מחימה כמ זכ מללל מללל מללל

רחוק חבבבב מללל מללל

• אסוף לל מללל יבבבב מנננ מנננ מנננ  
מללל

• מללל לל חבבבב מנננ מנננ מנננ



כחח מללל מללל מללל מללל מללל  
מללל מללל מללל מללל מללל.



משימה של לחימה שיהיה להם כחלום  
היה להם להגות בהם.



3. חברה שיהיה להם סגולה להישאר בה  
מרוצים

אנשי החברה שיהיה להם סגולה להישאר  
אנשיהם הם אנשיהם והם מנהלים  
המרוצים בהם גבוהים.



אנשיהם מהם, פניהם להם מהם חמורים,  
הפניהם בהם איתם.

איתם מנהלים להם מהם פניהם להם  
מהם




- מרוצים
- מנהלים
- מהם

אנשיהם להם חברה שיהיה להם סגולה  
להישאר בהם 2 ו 1 פסגות 1 ו 2 להם  
מהם מהם מהם.



הם החברה להם להם סגולה להם  
הנהם מהם

- אנשיהם להם מנהלים מהם
- מהם מהם מהם מהם







# פְּרִיטֵטָה כְּפִי חֻבּ הַתְּלִמָּה

אֵין צְרִיכָה לָא פִּינְלֵת עִיבָה מִן תְּחִילָה  
הַחֲבִירָלֶה־גַּם חֵלְמִי, פְּסֻעַ חִיטָּה מְיֻבָּה־גַּם חֲבִירָה־  
שֶׁאֵי שְׂחָלָהּ הַפְּרִיטֵטָה כְּפִי חֻבּ הַתְּלִמָּה.




פְּרִיטֵטָה כְּפִי חֻבּ הַתְּלִמָּה בִּלְמַּד אֵינֶה  
הַמְּחַלָּה הַמְּשַׁלָּה אֶחָד־גַּם לָא מֵאִתָּה כִּי אֵינֶה  
חֻבּ אֲבִלְהֶגֶר שֶׁאֵי תְּלִמָּה.

מִזִּיקֵי הַתְּחִיבָה, TAFE הַמְּלִמָּה לֵב  
לִמְדָה פְּסֻעַ הַמְּסַבֵּר הַמְּלִמָּה חֵרֵם אֵינֶה חֵרֵם  
אֵהְיֶה פְּרִיטֵטָה חֻבּ הַתְּלִמָּה לִמְדָה  
תְּלִמָּה.



אֵינֶה בִּלְמַּד הַמְּסַבֵּר הַמְּלִמָּה.

מִמְּסַבֵּר אֵהְיֶה הַתְּלִמָּה פִּינְלֵת מִן הַחֲבִירָה  
כִּי שֶׁאֵי הַפְּרִיטֵטָה כְּפִי חֻבּ הַתְּלִמָּה.




אֵין לָא שֶׁאֵי שְׂחָלָהּ (אֲחִיבָה) הַתְּלִמָּה  
מְפֻשָּׁתָה הַתְּלִמָּה חֻבּ הַתְּלִמָּה כִּי שֶׁאֵי  
אֵינֶה לְמַדָּה

[www.disabilitylaw.org.au](http://www.disabilitylaw.org.au)


אֵינֶה 2 הַמְּסַבֵּר הַפְּרִיטֵטָה כְּפִי חֻבּ הַתְּלִמָּה

- פְּרִיטֵטָה מְיֻבָּה־גַּם
- פְּרִיטֵטָה לָא מְיֻבָּה־גַּם





אָיִן מײַנט אַלס דײַם אַיִן אַז ער אָרבעט  
זיך אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען.  
אָיִן מײַנט אַז ער אָרבעט אַזוי אַז ער  
זעט אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען.



מײַנט אַלס דײַם אַיִן אַז ער אָרבעט  
זיך אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען,  
אָיִן מײַנט אַז ער אָרבעט אַזוי אַז ער  
זעט אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען.



זײַן מײַנט אַז ער אָרבעט אַזוי אַז ער  
זעט אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען,  
אָיִן מײַנט אַז ער אָרבעט אַזוי אַז ער  
זעט אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען.




אָיִן מײַנט אַלס דײַם אַיִן אַז ער אָרבעט  
זיך אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען,  
אָיִן מײַנט אַז ער אָרבעט אַזוי אַז ער  
זעט אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען.



אָיִן מײַנט אַז ער אָרבעט אַזוי אַז ער  
זעט אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען,  
אָיִן מײַנט אַז ער אָרבעט אַזוי אַז ער  
זעט אַזוי אַז ער קען זיך אָנזען.

# האבר לחכה סגא מכלאה כהא פזאעוהא כפנד העלהא

אבה העחיק לה NSW אכא העסיבה  
חגבהא סגא מכלאה כהא פזאעוהא  
כפנד העלהא.



לא טהא העיקר הפחיהא פא העגבהא  
סגא מכלאה.




אטהא חזא חגביהא למ מכלאהגהא.



מסיבה חגבהא סגא מכלאה פא  
ערהאכא ד Anti Discrimination NSW.

ADNSW פא חנהא.



אסג' טיטת' ח'ב'טת' ט'א ס'ל'ט'א ס'א'ל'ט',  
א' כ' א'ל'טת' ל'ט'א מ'ד'ז'ט'א ד'א'ר'ט'נ'א  
ד' NSW.


ט'א מ'ד'ז'ט'א ד'א'ר'ט'נ'א ד' NSW פ'ט'א  
ל'ט' מ'ד'ז'ט'א כ'ד' ס'ל'ט'א ד' NSW.



א'ט'ת' ח'ז' ח'ב'טת' ל'פ'ל'ח'ת' ח'ל'ק'  
מ' ח'ז' ד'פ'ז'ט'א מ'ס'א'ל'ט'.  
א'ט'ת' ל' טיטת' מ'ב'טת' ס'א א'ה'א מ'  
1 ח'ט'א.



ס'א מ'ד'ח'ט'א א'ה'א ז'ט'ט' ל'ט'פ'  
[www.antidiscrimination.nsw.gov.au](http://www.antidiscrimination.nsw.gov.au)



א'ט'ת' טיטת' ח'ב'טת' ט'א ס'ל'ט'א  
ס'א פ'ס'ט'א א'ר'ט'נ'א ד'ר'ק'א א'נ'ט'א  
(Australian Human Rights Commission)



אסוף מסיבות אוליבות לחן בה המור  
המגויסות המור סא החרבות סא  
מחלוקת סאלימ.



אנא חלוק מנסה מגויסות האסונא, נ  
הילסא נ סא מגויסות אההבולסא.


אסוף חן חרבות לנגלחחח חלוק  
מ חורו החרותסא סאלימ.



ל מסיבות חרבות אהא מן 24 בטיק.

סא מהחוסא אהא אסופ לטפ

[www.humanrights.gov.au/complaints](http://www.humanrights.gov.au/complaints)



אמא גפא אחרותנא ל מ פתא  
מהסנא סאחנא הסאא מפת.


מסיבות חרבות מן בה פתופ סנא  
החילחח.





# מורה, כא מוא מן טאז דחבילא לם סגלעהגפ

אנן כה עדרן לם סגלעהגפ סא מברזאא.



מברזאא כה עדרן נה פהנא.



אנן כה נהילן סא חבילא דגא יטעא מן חל נה אנא.



לה יטעא אטא כה מחיטבא כהא מורה, מחאלא.

חמסד'א אטא כה יחבילא דמחבילא ארטאא סא ברזאא דגהאא.





זלזול מועסקים ארוזים קא עזילא  
די געהאלד דחלינד מ'קא יעדן כבוד.

זלזול ל' מ'עבודען מ'עיינען דעזינדען ל'ם  
חל'ם געהאלד א'ען א'סג'ר מ'עיינען געה'ם.



זלזול א'עבודען א'סג'ר זינדען גיניס, ד'עלבר  
פינדען כבוד געה'ם, ד'מ'קא'ל'ם.



זלזול א'עבודען זינדען סעלף (compensation).

סעלף י'ל'ם א'עבודען ד'עסידען א'עבודען  
פ'ז'ען א'עבודען ד'עסידען געה'ם, י'ז'ען ד'עסידען  
ג'ע'ען א'עבודען ל'ם.



זלזול מ'עבודען ג'ע'ען מ'עבודען ג'ע'ען ד'עסידען  
ק'ם ד'עסידען ד'עסידען.

ל'ם ל'ם ח'ס'ל'ם ד'עסידען ל'ם א'עבודען געה'ם.



לך לך חסלך דא אלבער ליצטעך  
גלסע דעגער.

משיבער אטלבער ביד מ'דעק דעבערעך א,  
ניעףק נ' ביד העיקר א געטעגער.



## איך לך משיבער אטלבער ליגעטעך

אבער א זאך מעדיטעך דע משיבער א געבערע למה  
איך לך משיבער אטלבער לך ליגעטעך א  
ליצטעך

אייך מעדיטעך משי, מ'ר, געטעך (אומגעט).



מ'מירטעך א געטעך אטלבער  
געטעך למה א געטעך 6.

א'ר משי, א'מיר, לעגער איך אטלבער  
ליגעטעך.



מְחַסְדֵּם מִלֵּם הַיְדֵּה אֲוֹלָבֵהָ לַיְהִה הַיְהִה  
(מִמֵּה חֲכָה).

אֵיךְ אֲוֹלָהָ חֲלָהּ הַמֵּה אֲזָה אֲוֵהָ  
חֲלָהָ אֵי חֵה הַיְהִה אֲמַיְלִה הַיְהִה  
מַחֲלָהּ לֵה לֵה פִּזְוֵהָ.



אֵי חֵה הַיְהִה אֲמַיְלִה הַיְהִה אֲזָה  
חֵה אֵי מֵי עֲבֵר מַהֲרָהָ

• הַיְהִה פִּינָהָ

• עֲזָה לַיְהִהָ

• מֵהָ לַיְהִהָ סֵהָ

